



የሙብቶች ምልክታ

ራሱን የቻለ የኮንትራክተር ጥበቃዎች ድንጋጌ (Independent Contractor Protections Ordinance)

ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮች የሚከተሉትን ለማድረግ ሙብት አላቸው፡-

- ሥራ ከመጀመራቸው በፊት የታቀዱትን የሥራ ውሎች እና ሁኔታዎች እና የክፍያ ውሎች እና ሁኔታዎችን የሚለይ የጽሁፍ ማስታወቂያ ለመቀበል።
- በቅድመ-ሥራ የጽሁፍ ማስታወቂያ ውሎች እና ሁኔታዎች ወይም ውል መሠረት ወቅታዊ ክፍያ ለመቀበል።
- ሳይገለጽ ከቀረ፣ በውሉ ስር ያሉ አገልግሎቶች ከተጠናቀቁ በኋላ በ30 ቀናት ውስጥ ክፍያ ለመቀበል።
- ክፍያው በተፈጸመ እያንዳንዱ ጊዜ የተወሰነ ዝርዝር ክፍያ መረጃ የሚሰጥ የጽሁፍ ማስታወቂያ ለመቀበል።

ሽፋን የተሰጠው ማን ነው?

የሚከተሉትን የሚያካትቱ በግል የሚተዳደሩ ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮች፡-

- 1 ተቀጣሪዎች የሌላቸው፤
 - 2 ለንግድ ቀጣሪ አካል ማንኛውንም የሥራቸውን ክፍል በሲያትል ውስጥ የሚያከናውኑ፤
- እና
- 3 ከቀጣሪው አካል በተሰጠው አመት ውስጥ ከጃንዋሪ 1 እስከ ዲሴምበር 31 ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ \$600 አጠቃላይ ማካካሻ ይቀበላሉ ወይም ለመቀበል በምክንያታዊነት ሊጠብቁ የሚችሉ።


የሰራተኛ ሙብትዎን ይወቁ፡-

- የበቀል እርምጃ የተከለከለ ነው፡- እነዚህ ህጎች ሰራተኞችን እነዚህን ሙብቶች በማግኘታቸው ወይም በመጠቀማቸው ከሚደርስባቸው በቀል ይጠብቃሉ።
- ቅሬታ የማቅረብ ሙብት፡- ሰራተኞች ለ የሰራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት (OLS፣ Office of Labor Standards) ቅሬታ የማቅረብ ወይም አንድ ቀጣሪ አካል እነዚህን ህጎች የሚጥስ ከሆነ ክስ የመመስረት ሙብት አላቸው።
- የቅጥር ሙብቶች፡- ራሱን ከቻለ ኮንትራክተር ይልቅ ተቀጣሪ ልሆን እችላለሁ ብለው ካሰቡ የሰራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤትን ያነጋግሩ። እንደ ተቀጣሪ፣ የሚከፈልበት የሕመም ጊዜ የሰራ ዕረፍት ፍቃድ፣ አነስተኛ ደመወዝ፣ የትርፍ ሰዓት እና የተከፈለባቸው ምግብ እና የእረፍት ጊዜዎች የማግኘት ሙብቶች ሊኖሩዎት ይችላሉ። ለተጨማሪ ጥያቄዎች OLS ን ከማነጋገርዎ በፊት እባክዎ የሰራተኛ ክፍፍል መመሪያ (Worker Classification Guide) ን ይመልከቱ። በየራሱን የቻለ ኮንትራክተር የጥበቃዎች ድንጋጌ መሰረት ሙብት ህንፃ መጠቀም አንድ ሰራተኛ እንደ ተቀጣሪ ሊኖረው የሚችለውን ማንኛውንም ሙብት አይነካም።

ሌላ

- ቀጣሪ አካላት ይህን ማሳወቂያ ጥገኛ ላልሆኑ ተቋራጮች በእንግሊዘኛ እና በሰራተኛው ዋና ቋንቋ ተደራሽ በሆነ ተጨባጭ እትም ወይም ኤሌክትሮኒክ ፎርማት ስራ ከመጀመሩ በፊት ማቅረብ አለባቸው።
- የሰራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት ትርጉሞችን፣ ትርጓሜዎችን እና ማረፊያዎችን ለአካል ጉዳተኞች ያቀርባል።

ሙሉ ድንጋጌውን ለማንበብ እዚህ ሰነድ ያድርጉ እና ለበለጠ መረጃ፡-



የሰራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤትን ያነጋግሩ

ራሳቸውን የቻሉ ኮንትራክተሮች፡- ለየሰራ መደብ ደረጃዎች መስሪያ ቤት ቅሬታ ያቅርቡ ወይም በፍርድ ቤት ክስ ያቅርቡ። ቀጣሪ አካላት፡- የግዴታ እገዛን ያግኙ እና/ወይም ስልጠና ይቀበሉ

206-256-5297



Seattle Office of Labor Standards

seattle.gov/laborstandards